

1ኛ ወደ ተስሎንቁ ስዋቂ

እ ይውለብና ሲልዋናብ መሆኑዎች ስዋቂ፡ በአገዛለብና እኩ
በተ በኋላብና ክርክቶች ወደምትሆነ ወደ ተስሎንቁ ስዋቂ
በተ ክርክቶችና ከአገዛለብና ከአባቻችና ከተ ከኋላብና
ክርክቶች ይጋ ለአዋዎች ለለኋነት ይህን፡ ይ-ዕ በአገዛለብና
የሞትዎች ወንድዋቂ ሆይ፡ እናደ ተመረቻሁ አውቀናል፡፡
እ ወንፈልኝ በኋይልና በመንዳሰ ቅድሚ በብዝ መረዳትዎ
እኔ በቃል በታ ወደ እኋነት አልመጣዎች፡ በአኋነት ዘንድ
ስለ እኋነት እናደት እናደ ነበሩ ተወቁለቻሁ፡ ይ-ዕ ደግሞ እኋነት
ቁለን በብዝ መከራ ከመንዳሰ ቅድሚ ደሰታ ጽሑፍ ተቀብለቻሁ፡
እናገና ማኋገና የሞትዎች ሆኖቻሁ፡ ይ-ዕ ለለዘህዎ በመቆዳንያና
በኢትዮ ለለት ምሳዎናን ሆኖ ምሳሌ ሆኖቻሁ ሆኖቻሁለቻው፡፡
እ-ዕ ከኋነት ወጥቶ የኋይ ቅል በመቆዳንያና በኢትዮ በታ
እልተሰማዎች፡ ንገር ገን ቅንጧም እናደናገና እስከማያስፈልግ
ደረሰ፡ በአገዛለብና ዘንድ የሚሆነ እምነታችሁ በሁሉ ስፍራ
ትወርቶኬል፡፡

፩

እ ወንድዋቂ ሆይ፡ ሪሳታሁ ወደ እኋነት መግባቻችና
ዘንቱ እናደልሆነ ተወቁለቻሁና፡ ይ-ዕ ንገር ገን እናደምትዎች፡
በፈልጀብና እስቀድመን መከራ ተቀብለን ተገራቻትናም፡
በብዝ ገድኤ የአገዛለብናን ወንፈል ለአኋነት እናገና
ዘንድ በለምለካችና ደረጃ፡ ይ-ዕ ለመኋቻን ከስከተተ ወይም
ክርክብናት ወይም ከተነካለ እስነበረዎች፡ ይ-ዕ ንገር ገን
ወንፈልን እደሸ ይሰጣን ዘንድ እገዛለብና የጥመኑ
ሆነን እናደናገና መጠን፡ እናደሸ እናደገረለን፡ ልማትና
የሙወረዎች እገዛለብናን እኔ ቅል ለውጥ ደሰ እናደምናብና
እያደለዎ፡ ይ-ዕ እናደምትዎች፡ እያቆልመጥን ከተ እልተናገናው፡
እገዛለብናው እናደማወሰኑ እያውካናን በመከማቻት
እልሠራንዋ፡ ይ-ዕ የአገዛለቻው ቅርጫቻት እናደ መሆኋችና
ልነከብደባቻሁ ስነቻል፡ ከኋነት ቤሆን ወይም ከለለቻ
ከብሩን ከሰው እልፈለገንዋ፡ ይ-ዕ ንገር ገን ቅንጧት
የደሰዎን ልጅ እናደምትከባከብ፡ በመከከለቻሁ የዋህድ

ሆንጊ፡ ቅፃ አንዳሸው እየፈቀርኝሁ የአገዘኑበትና ወንጋል
ለማካራል በታ ስይሆን የገዛ ነፍቅኝን ደግሞ እናከራለችሁ
ዘንድ በን ፈቅርችን ነበሩ፡ ለእና የተወደደችሁ ሆኖችሁ
ነበሩ፡ ቅፃ ወንድዋች ሆኖ፡ ይካማችንና ጥረታችን ተዘ
ይፈቅኝናል፤ ከለኔንተ በኋላ ስንጻ አንዳነበደበት ለለቻና
ቁን እያወጪ፡ የአገዘኑበትና ወንጋል ለእኔንተ ሰበኩን፡
በአኔንተ በዋጥጣኑ አንደ በኋላው ያለ ቅድሚርር ይፈቅ
ነቀቀም በለለበት እና አንደ ሂደን፡ እኔንተና አገዘኑበትና
ምስክርች ፍቃህ፡ ቅፃ ለለዘኝም የመልአከትና ቅል እርከም
የአገዘኑበትና ቅል ከእና በተቀበለችሁ ገዢ፡ በአውነት አንዳለ
በአኔንተ በዋጥጣኑ ደግሞ አንዳሚሱ አንደ አገዘኑበትና
ቅል አንደ አንደ ለው ቅል እድርጋችሁ ለለፈተቀበለችሁ፡ እና
ደግሞ አገዘኑበትና ስራዊሮ እናመሳማሪለን፡ ቅፃ እኔንተ፡
ወንድዋች ሆኖ፡ በይህዎ የሚኖሩትን በከርስቶስ እያነበ
የለቻና የአገዘኑበትና ማብርች የምትመስል ሆኖችናል፤ እኔንተ
እናርሱ ከአይሁዳው መከራ አንደ ተቀበለ፡ እኔንተ ደግሞ¹⁰
ደንገና መከራ ከገንዘችሁ ለዋቃ ተቀብለችናል፤ ቅፃ እነዚያም
ሸጥና እየሰባኑ ደግሞ ገዢለ ነበያትናም እናገም እሳደድ፡
አገዘኑበትናም ይሰ እያስተኞም፡ ለዋጥናም ሆኖ ይቀመጥለ፡
ቅፃ ሁሉዱ ባጠቃቃችዎን ይፈጸሙ ዘንድ አስተባ አንዳደኑ
እነዚያገኘችዎ ይከላከለናል፡ ንር ገን ቁጥጥ ወደ እናርሱ
ፈጸም ደርሱል፡ ቅፃ እና ገን፡ ወንድዋች ሆኖ፡ በልጻ ያይደለ
ፈት ለፈት ለጥቀት ገዢ አጥተናችሁ፡ በብዝ ፍቃቆት ፍቃችሁን
ለማየት እች ቁጥርኑ፤ ቅፃ ወደ እኔንተ ለነመጣ ወደን ነበሩ፡
እኔ ደውለሰም አንዳና ሆኖ ገዢ፡ ለይጠን ገን አዘገናን፡
ቅፃ ተስፋችን ወይስ ይስታችን ወይስ የተምክህሆችን አከላል
ማን ነው? በገኘችን በአየሰባኑ ልት በመምጣቱ እኔንተ
እይደለችሁምኑ? ቅፃ እኔንተ ከገንዘችን ይስታችናም ፍቃሁና፡

፩

ቅፃ ለለዘኝ ወደ ልት አነጋራው ዘንድ ቦሌተቻለን ገዢ፡
በአቴር በቻችንና ለነቀር በን ፈቅርችን ሆኖ፡ ቅፃ ለለ
አሞነታችሁም አንዳያዘናችሁና አንዳመከራችሁ ወንድማችንና
የአገዘኑበትናም አገልጻይ ከእና ጉርም አገር በከርስቶስ
ወንጋል የሚሠራውን መዋጋዎን ለክነው፤ ቅፃ በዘኝ መከራ
ማንም አንዳይኖውጥ፡ ለዘኝ አንደ ተመረጥና ፍቃችሁ

ታውቀለችሁኝ:: ይ በአውነት ከእናነት ጽር ስለን፣ መከራ እነቀበል ዘንድ እንዲለን አብቀድመን እናነገረችሁ ነበር፣ እንዲሁም ደግሞ ሆኖ፣ ይህንም ተውቀለችሁ:: ይ ሰላሱ እኔ ደግሞ ወደ ፈት እታገሁ ዘንድ ባልተቻለኝ ገዢ:: ፈትና ወርዳባት ፈትናእችዋል ደካማችንም ከነቱ ሆኖናል ስለ እምነታችሁን ለማውቆ ለከሁ:: ይ አሁን ገን ጠዋቴዎስ ከእናነት ዘንድ ወደ እና መጥቶ ሰላ እምነታችሁና ሰላ ፍቅረችሁ የምሳራች ሰላ በንጂሩን ገዢ:: እናም እናቃችሁ ዘንድ እንደምንናፍ ታሪኑ ዘንድ እናናፈችሁ ሁሉንኑ በመልካም እንደምታሰበኑ በንጂሩን ገዢ:: ይ ሰላሱ፣ ወንድዋች ሆኖ፣ በአውነታችሁ በከራ በቻገራችና በመከራችና ሁሉ ሰላ እናነት ተጀናናኑ፣ ይ እናነት በንጂ ደንታችሁ በትቃመ:: አሁን በከይወት እናደረሰነና:: ይ-፩ እዋላነችንኑ እባታችን ፈሰ ማቻችንም እናሰሰ ከርስተሰ ወደ እናነት መገልጻችንኑ ያቀና::

፩

፩ እንግዲህ በቀረውኩ፡ ወንድዋች ሆኖ፣ ልተመለለበ እግዢአብከርናም ደስ ለተስች እንደት እንደሚገባችሁ ከእና ዘንድ ተቀበለችሁ፡ እናነት ደግሞ እንደምታመለለበ፡ ከፈተኝ ተበዝ ዘንድ በንጂ በአየሻና እነለምናችቻለን እነወካራችሁማለን:: ይ በንጂ በአየሻና የተኞወካን ተእኔና እንደ ለጠናችሁ ተውቀለችሁኝ:: ይ ይህ የግዢአብከር ፈቃድ እርከም መቆዳችሁ ነውና፣ ይ-፩ አብቀድመን ደግሞ እንደልናችሁና እናደ መስከርነገችሁ፡ ገዢ ሰላሱ የገር ሁሉ የሚበቀል ነውና ማኅም በከራ የገር እድተለለኝ ወንድመኅም እያታል:: ይ ለርከብት ለይሆን እግዢአብከር በቀድሰና መርተናል:: ይ እንግዲህ የሚጣል ስውን የጠል እድደለም፡ መንፈሰ ቅደሰና በእናነት እንደናር የሰጠውን እግዢአብከርና ነው እናች:: ይ እናነት ሪሳችሁ እርሰ በርሳችሁ ልተዋዕድና በግዢአብከር ተዋራችቻልና ሰላ ወንድማማች መዋዕድ ማኅም ይዘጋለችሁ ዘንድ እያሳደረጋችሁም፣ ይ-፩ የገር ገን፡ ወንድዋች ሆኖ፣ ተስፋ እናደላለችው እናደ ለለች ደግሞ እንደታዘኙ፡ እነቀረቡተው ሰላለች ተውቀ ዘንድ እናውዳለና:: ይ እያሳሰ እናደ ወተና እናደ ተነሱ ከመንግ፡ እናደሁም በአየሻና የንቀሳቁችንኑ እግዢአብከር ከእርሰ ገር የመጥቻዋልና:: ይ በንጂ ቅል የምንለችሁ ይህ ነውና፣ እና ሲያዋኑ ሆኖና ገዢ እናከመመ ይረሰ የምንቀር የንቀሳቁችንኑ እነቀደምዋሙ፣ ይ ገዢ ሪሳችሁ ሰላ በትእኔና በመለእከትም

አለች ዓምሮ በእግዚአብሔርዎ መለከት ከሰማይ ይውርዳል፡፡
በከርስቲያኖም የምቱ አስቀድመው ይኝነዋ፡፡ ፖ ከዘም በታላ
እና ሲያዋን ሆነን የምንቀረው፡፡ ገዢን በየርር ለመቀበል ከእነርዥ
ጋር በደመዱ እንተጠቃለን፤ እናይሁም ሁሉንካ ከኅታ ገዢ
እነሆናለን፤ ፖ ሲለሁ እርስ በርሳቸሁ በዚህ ቀል

፩

፩ ወንድዋቂ ሆኖ፡ ሲለ ከመናትና ሲለ ወራት ባንሞ
እንደገኘለቸሁ እያስፈልጋቸሁም፤ ፖ የኅታ ቀን፡ ለበ በለፈት
እንደማመጣ፡ እናደህ ይውጥ ከነድ ሪሳቸሁ አጥጣቸሁ
አዎቃቻቸልና፡፡ ፖ ሲፈመና ደንብነት ነው ሲለ የን ገዢ ባጥ
እርተዝኑ እንደማይከት ጥሩት በደንብነት ይመጣቸዋል ከቶም
እያመልጠም፡፡ ፖ እናንተ ገን፡ ወንድዋቂ ሆኖ፡ ቀኑ እናደ
ለበ ይደርሰባቸሁ ከነድ በጠራለማ አይደለቸሁም፡ ፖ ሁለቸሁ
የበርሃን ልቻቸ የቀንሞ ልቻቸ ፍቻሁና፡፡ እና ከለፈት ወይም
ከጠራለማ አይደለንም፤ ፖ እናንደያስ እናንቃ በመጠንም እነር
እናቻ እናደ ለለዋቸ እናንቀሳቸ፡፡ ፖ የሚያገኘቸአቸ በለፈት
የንቀሳቸአና፡፡ የሚሰነሩም በለፈት ይሰነሩአና፤ ፖ እና ገን
ከቀን ሲለ ሆኖን፡ የአምነትናና የፍቅርን ጥሩር የመድናገም ተስፋ
እናደ ሪሳ ቁር እያለበና በመጠን እነር፤ ፖ እግዚአብሔር
ለቀጥ አልመረጋጥኗም፡፡ በንታቸን በኢየሱስ ከርስተሰ መደንገና
ለማግኘት ነው እናቻ፡፡ ፖ የዋጥናቸው ባንሆን፡ የዋጥናገኘቸአቸው
ባንሆን፡ ከእርስ ገዢ እናንተ በሰይወት እናር ከነድ ሲለ እና
ቀጥ፡፡ ፖ ሲለሁ እናንተ ደንሞ እንደምታቸና፡ እርስ በርሳቸሁ
ተመክከሩ እናደሞ እናደሞ ለለወን የንግዴው፡፡ ፖ ፖ ወንድዋቂ
ሆኖ፡ እንመከሩቸቸለን፤ የለ ሆኖቸት የሚሟቸቸን ገመዳኬቸው፡
ድናቸት የለለቸውን እናናኑቸው፡ ለደካዋቸ ታንፈቸው፤ ለውን
ሆነ ተገዢ፡፡ ፖ ማንኛም ለለለው በከሩ ፍንታ ክሩ እናደይመለሰ
ተጠነቀቁ፡ ንገር ገን ሁሉንካ እርስ በርሳቸሁ ለሁለው
መልከወን ለማድረግ ችግር፡፡ ፖ ሁሉንካ ፍስ ይበለቸሁ፤
፩-፪ መንፈሰን አታጥቁ፤ ፖ ፖ ከማርቸውም ዓይነት ክሩ ንገር
ሸቻ፡፡ ፖ የሰላምም አዋላኝ ሪሳ ሁሉንተናቸሁን ይቀድሰ፤
መንፈሰቸሁም ነፍሰቸሁም ሆኖቸሁም ገዢቸን እየሰሰ ከርስተሰ
በመጠ ገዢ የለ ነቀሩ ፍጽመው ይጠበቀ፡፡ ፖ የሚጠራቸሁ
የታሙ ነው፡ እርስው ደንሞ ያደርጋዋል፡፡ ፖ ወንድዋቂ ሆኖ፡

1ኛ ወደ ተሰላገኗች ስምም ን፡ኝ

v

1ኛ ወደ ተሰላገኗች ስምም ን፡ኝ

ስለ እኛ ይልፍ፡፡ መ ከወንድዋች ህሉ ገዢ በተቀዳበ አሳሳቸው
ስለምታ ተሰጣጥ፡፡ መ ይህ መልእከት ለቅድናን ወንድዋች
ሁሉ እንዲነበብ በኋይ አዋላቸታለሁ፡፡ መ የጊዜናን የአያዝበ
ክርስቶስ ይጋ ክልናንተ ለዚ ይህንና አማካ፡፡

**መጽሐፍ ቅዱስ
The New Testament in the Amharic language of
Ethiopia**

copyright © 1962, 2003 United Bible Societies

Language: አማርኛ (Amharic)

Amharic NT

Revised Amharic Bible in XML (2003).

Printed version by United Bible Societies (C)1962.

E-Text in transliterated ASCII format by Lapsley/Brooks Foundation
1994.

Unicode UTF-8 transformation and XML-tagging by Dirk Röckmann 2003
(www.nt-text.net).

With kind permission of the Bible Society of Ethiopia.

Every non-commercial work using this data in any form must fully
include this copyright statement!

Every commercial use of parts or the complete data in any form needs
written permission of the Bible Society of Ethiopia!

2014-09-09

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source
files dated 9 Oct 2020

2432e07d-4260-5d76-afcb-ce35bd1c48b7